

# የአሲምባ ድረ-ገጽ የትዝብት አምድ ቁጥር ፮

## አማራነት ኢትዮጵያዊነት አይደለም።

### አማራው፣ አሮሞው፣ ትግሬው፣...ወዘተ... ሁሉም ግን ኢትዮጵያውያን ናቸው።

1. በቅርቡ በፌስቡክ የሃሳብ መለዋወጫ ላይ አማራው መደራጀት አለበት የሚሉን ወገኖች ግንቦት ሰባትን ጥንብ እርኩሱን እያወጡት ነው ይባላል። በአሲምባዊት በኩል ግንቦት ሰባት የሻቢያ አተላ ተሸካሚ ስብሰብ ከመሆኑም በላይ ሕብረ-ብሔራዊና ኢትዮጵያዊ ኃይል ተጠናክሮ እንዳይወጣ የውሸት ተስፋና ፕሮፓጋንዳ በኢሳት እያናፋ ስለሆኑና፣ ኢትዮጵያን እንቅስቃሴ ብለው ከሚደነፉበት አነጻጽ ጋር ሕብረት ብሎ የአነጻጽን እራፊ መለያ ጨርቃቸውን ከኢትዮጵያችን ባንዲራ ጎን አድርጎ ኢትዮጵያዊነትን ለሚጠላ ስብሰብ ሀገር ወዳዶችን ሳያፍሩ እውቅና ለመስጠት የሚያደርጉትን መፍጨርጨር ከማውገዝም በላይ ከትግሉ ተስፋንጥረው መውጣት አለባቸው ብለን ስለምናምን በዚህ ላይ እንሰማማለን። በአሁኑ ጊዜ በሰሜን ጎንደርም ሆነ በደቡብ የሚደረገው ሕዝባዊ አመጽ ወያኔን ሊያስደነግጥና የጊዜያዊ አዋጅ እስኪያውጅ ድርጅታዊነት ነገር ቢኖር ትግሉ በትንሹም ቢሆን ኢትዮጵያዊነት መልክ መያዙ ነበር። በጎንደር ጎጆም ትዕይንት ሕዝብ ላይ የወጡትን መፈክሮች ያጤኗል። በአሁኑ ወቅት በአማራነት እንሰባሰብ የሚሉን ወገኖች ድርጅቶቻቸውንና ሕብረቶቻቸውን በአጭር ጊዜ ውስጥ በኢትዮጵያዊነት ጥላ ሥር ካላሰለፉ እንደርስለታለን ለሚሉት አማራ ሕዝብ ላይደርሱ ይችላሉ ብለን ስጋታችንን ማስመዝገባችን አይቀሬ ነው። ለምን ቢባል ወያኔንና መሰሎቹን ዘረኞች ፖለቲከኞችን ማምከን የሚቻለው በኢትዮጵያዊነት ለመሆኑ ከላይ የጠቀስነው የሕዝቡ ትግል ኢትዮጵያዊነት ምልክት ማሳየቱ ነው። ከዚህም በፊት እኮ የግጥም የሕዝብ መነሳሳት ለተመለከት ሕዝቡን ከዳር እስከዳር ያንቀሳቀሱት ቅንጅትና ሕብረት በኢትዮጵያዊነት በመሆን ትልቅን አስረሪ ኃይል ሆነው መውጣታቸው መሆኑን አንዘንጋ።
2. ትግሉ በየጊዜው የኢትዮጵያዊነት ወዳጅ ማነው ጠላትስ ብሎ መጠየቅ የተገባ ነውና፣ ግንቦት ሰባት በጠላትነት መፈረጅ ያለበት የጸረ-ኢትዮጵያዊነት ስብሰብ ለመሆኑ መጠራጠር የለብንም። አማራብን ያሉ ምናልባትም ሕብረ-ብሔራዊውን ኢሕአፓን ከአማራው ጋር ያጣሉ የመሰላቸው የሚከተለውን በፌስቡክ ለጥፈው አስገርመውናል።

ይህች ልዩ አምድ በአሁኗ ወቅት የኢትዮጵያ ሕዝብ የወያኔን ሥርዓት አንኮታኩቱ ለመጣል ከመቼምም የበለጠ የተነሳሳበትና ትግሉንም በሕብረ-ብሔራዊ መልክ መቅረጽን የተረዳበት ለመሆኑ በቅርቡ በሰሜን ኢትዮጵያ የተካሄዱት ሰላማዊ ሰልፎችና ሕዝባዊ አመጾች ያሳያሉ። ይህም የትግል አቅጣጫ ወያኔንና ደጋፊዎቹን፣ ተለጣፊዎቹን አስደንግጧል። የሕዝብ አመጸ እየገፋ በሚመጣበት ጊዜ ደግሞ የኃይል ሚዛን ለውጥ ስለሚኖር ያንን ለመገደብ ወይም ጠልፎ ለራስ ለማድረግ በወያኔም በኩል በሁሉም የሕዝብን ድምፅ እያሰማ የሚመጣ ስብሰብና ቡድን እንደ አሸን የሚፈላበት ወቅት ስለሆነ የአሲምባ አንባቢያን ግንዛቤን እንዲያገኙ አለፍ አለፍ ብለን ከድህረ-ገጾች አካባቢና ከሌሎችም ያገኘናቸውን አጠር ካለ አስተያየት ጋር የምናቀርብበት አምድ ይሆናል።

# የአሲምባ ድረ-ገጽ የትዝብት አምድ ቁጥር ፮

“የልተነገረው የኢህአፓ ታሪክ [ ክፍል ፪ ]

ኢህአፓ የአማራ ድርጅት እንደሆነ እየሰማን ያደግነው ወሬ ነው። ወያኔም ኢህአፓን «የአማራ ቸቤኒስት ድርጅት» በማለት ከአሲምባ እንዲወጣ አድርጋዋለች። ግን የትኞቹ የኢህአፓ መሪዎች ናቸው አማራ? እስቲ ዶሴው ይውጣና ይታይ!

ኢህአፓ እ.ኤ.አ. በሚያዝያ ወር 1972 ዓ.ም. በየኔው ምዕራብ ጆርመን ሲመሰረት ሰባት የማዕከላዊ ኮምቴ አባላት ነበሩት። እነዚህም ደስታ ታደሰ፣ ክፍሉ ተፈራ፣ ክፍሉ ታደሰ፣ ተስፋዬ ደበሳይ፣ ብርሃነመስቀል ረዳ፣ እያሱ አለማየሁና ዘሩ ከህሸን ናቸው። የነዚህን «ፋኖዎች» የብሔረሰብ ተዋጽኦ ስናይ

1. ደስታ ታደሰ — ትግሬ
2. ክፍሉ ታደሰ — ጉራጌ
3. ክፍሉ ተፈራ — ኦሮሞ
4. ተስፋዬ ደበሳይ — ትግሬ
5. ብርሃነመስቀል ረዳ — ትግሬ
6. እያሱ አለማየሁ — ኦሮሞ
7. ዘሩ ከህሸን — ትግሬ ናቸው።

ከነዚህ የኢህአፓ መሪዎች መካከል በህይወት ያሉት ክፍሉ ታደሰና እያሱ አለማየሁ ብቻ ናቸው። እያሱ አለማየሁ አሁንም ከመቃብር በላይ ያለው የኢህአፓ መሪ ነው። የተቀሩት የኢህአፓ አስኳዶች እስከ መጨረሻው ድረስ [ አንጃ ፈጥረው የወጡት ጭምር ] የድርጅቱ ፋኖዎች ሆነው አልፏል።

አንድም አማራ የሌለበት ኢህአፓ ውስጡን የሚመረምረው አጥቶ «የአማራ ድርጅት» እየተባለ ሲነገርለት እስከ ዛሬ ኖረ። ከፍ ብሎ እንደቀረበው ግን በኢህአፓና በአማራ መካከል ምንም ግንኙነት የለም! ምስኪኑ አማራ ግን ፈርዶበት እውነቱን የሚነግርለት ድምጽ አጥቶ ባልዋለበት ሲዝገዝ እስከ ዛሬ ድረስ ኖረ፤ ተለቅሞ በማይሞላ ጉድጓድ ውስጥ ተጣለ፤ በዱልዱምም ታረደ!

ለኔ ከወያኔ በፊት የኤርትራን መንግሥት የደገፈውና ለዚያም ግብ ከሁሉ አስቀድሞ የታገለው ኢህአፓ ነው። ወያኔ ግን ኋላ ቀን ጣለውና አረቦች ያሳደጉትን ሻዕብያን ተከትሎ አዲስ አበባ ሲገባ በመንግስትነት ተሰየመና ኢህአፓ ትግል ሲጀምር ያነገበውን የኤርትራ መብት እስከ ነጻነት ህጋዊ አደረገው። ኢህአፓ ከታገለለትና ካሳካው የትግል ፍሬው መካከል ብቸኛ «የኤርትራ ህዝብ መብት እስከ ነጻነት!» የሚለው ነው። ይናገራል ፎቶ እንዲሉ ኢህአፓ «የኤርትራ ህዝብ መብት እስከ ነጻነት!» የሚል አብይ የትግል ግብ ይዞ ይንቀሳቀስ እንደነበር ወረድ ብሎ ከታተመው የአስኳዶቹ የ1967 ዓ.ም. መፈክር መረዳት ይቻላል።”

አማራነት፣ ኦሮሞነት፣ ትግሬነት ... ወዘተ. ኢትዮጵያዊነት አይደሉም። ሁሉም ግን ኢትዮጵያውያን ናቸው።”

ይህች ልዩ አምድ በአሁኗ ወቅት የኢትዮጵያ ሕዝብ የወያኔን ሥርዓት አንኮታኩቱ ለመጣል ከመቼምም የበለጠ የተነሳሳበትና ትግሉንም በሕብረ-ብሔራዊ መልክ መቅረጽን የተረዳበት ለመሆኑ በቅርቡ በሰሜን ኢትዮጵያ የተካሄዱት ሰላማዊ ሰልፎችና ሕዝባዊ አመጸች ያሳያሉ። ይህም የትግል አቅጣጫ ወያኔንና ደጋፊዎቹን፣ ተለጣፊዎቹን አስደንግጧል። የሕዝብ አመጸ እየገፋ በሚመጣበት ጊዜ ደግሞ የኃይል ሚዛን ለውጥ ስለሚኖር ያንን ለመገደብ ወይም ጠልፎ ለራስ ለማድረግ በወያኔም በኩል በሁሉም የሕዝብን ድምፅ እየሰማ የሚመጣ ስብስብና ቡድን እንደ አሸን የሚፈላበት ወቅት ስለሆነ የአሲምባ አንባቢያን ግንዛቤን እንዲያገኙ አለፍ አለፍ ብለን ከድህረ-ገጾች አካባቢና ከሌሎችም ያገኘናቸውን አጠር ካለ አስተያየት ጋር የምናቀርብበት አምድ ይሆናል።

# የአሲምባ ድረ-ገጽ የትዝብት አምድ ቁጥር ፮

እንደዚህ ያለው ጽሑፍ በአሁኑ ወቅት ለምን አሰረለ? ኢሕአፓ የታገለውና ያታገለው በኢትዮጵያዊነት ጥላ ሥር ለመሆኑ የሚጠራጠሩ ካሉ ታሪኩን በረጋታ መመልከቱ የነሱ ነው። ወያኔን ለመጣል የሚደረገው ትንንቅ ኢትዮጵያዊነት ብቻ ነው ማርከሻው ስንልም ያ ብቻ ስለሆነ ነው። ወያኔ በሚፈልገን ቦይ እየፈሰሰን በወያኔ ለመመታት መመቻቸት እንጂ በቂ ኃይል ሆኖ መውጣት አይቻልምና የአማራ ወጣቶችንም የምንመክረው በኢትዮጵያዊነት ጥላ ሥር ቶሎ ተሰባስቦ ነው ምክራችን። የኢትዮጵያን ጠላቶችና ወዳጆችንም እንለይ!

የአሲምባ ድረ-ገጽ አዘጋጅ

ኢሕአፓ ለዘለዓለም ይኑር!

ድሮ ኢሕአፓ ነበርን የምንል ብዙ ምክንያት ሳናበዛ በምንቸለው ኢሕአፓን እንርዳ!

ኢትዮጵያዊነት ያለጥርጥር በትግላችን ያቸንፋል።

ይህች ልዩ አምድ በአሁኗ ወቅት የኢትዮጵያ ሕዝብ የወያኔን ሥርዓት አንኮታኩቱ ለመጣል ከመቼም የበለጠ የተሳሳቀውና ትግሉንም በሕብረ-ብሔራዊ መልክ መቅረጽን የተረዳበት ለመሆኑ በቅርቡ በሰሜን ኢትዮጵያ የተካሄዱት ሰላማዊ ሰልፎችና ሕዝባዊ አመጸች ያሳያሉ። ይህም የትግል አቅጣጫ ወያኔንና ደጋፊዎቹን፣ ተለጣፊዎቹን አስደንግጧል። የሕዝብ አመጸ እየገፋ በሚመጣበት ጊዜ ደግሞ የኃይል ሚዛን ለውጥ ስለሚኖር ያንን ለመገደብ ወይም ጠልፎ ለራስ ለማድረግ በወያኔም በኩል በሁሉም የሕዝብን ድምፅ እያሰማ የሚመጣ ስብስብና ቡድን እንደ አሸን የሚፈላበት ወቅት ስለሆነ የአሲምባ አንባቢያን ግንዛቤን እንዲያገኙ አለፍ አለፍ ብለን ከድህረ-ገጾች አካባቢና ከሌሎችም ያገኘናቸውን አጠር ካለ አስተያየት ጋር የምናቀርብበት አምድ ይሆናል።